



የሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት የማዕከላዊ ምክርቤት 8ኛ መደበኛ ስብሰባ

የአቋም መግለጫ

እኛ የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ማዕከላዊ ምክር ቤት አባሎች፣ በድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ መሠረት የማዕከላዊ ምክርቤትን 8ኛ መደበኛ ስብሰባ ቅዳሜ ሰኔ 25 ቀን 2008 ዓ.ም. (Saturday July 2, 2016) አድርገናል። ምክር ቤቱ፡-

አንደኛ፡- በሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ሊቀመንበር የቀረበውን የማዕከላዊ ምክር ቤቱን የስድስት ወር የሥራ ሪፖርት አዳምጠን በሙሉ ድምፅ አጽድቀናል።

ሁለተኛ፡- በሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የቁጥጥርና ፍተሻ ኮሚቴ ሊቀመንበር የቀረበውን የስድስት ወር የገንዘብ አጠቃቀምና አያያዝ፣ እንዲሁም የሥራ አፈጻጸም ምዘና ሪፖርት አዳምጠናል፤ የሪፖርቱን ገንቢ አቀራረብ አመሥግነናል።

ሦስተኛ፡- በአኅጉሮችና አገሮች በተደራጁት የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ምክር ቤቶችና ኮሚቴዎች ተጠሪዎች አማካይነት የቀረቡትን ሪፖርቶች አዳምጠን ለወደፊትም ሊበረታታ የሚገባው አሠራር መሆኑን ተስማምተናል።

አራተኛ፡- የአባላትን ቁጥር ለመጨመር እና ለሞረሽ-ዐማራ የሬድዮ ፕሮጀክት ገንዘብ ለማሰባሰብ እንዲያስችል፣ በተለያዩ ከተሞች ሕዝባዊ ስብሰባዎችን ማካሄድ ወሳኝ መሆኑን ሙሉ ስምምነት ላይ ደርሰናል።

በጉባኤዎችን ወቅት በቀረቡት ሪፖርቶች መነሻነት ድርጅቱ የቆመለትን ዓላማ በማሳካት ረገድ አካላትና አባላት ምን ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው በስፋት ተወያይተን በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ የአቋም መግለጫ አውጥተናል።

1. «ሞረሽ የዐማራ ድምፅ» የሬዲዮ ጣቢያን ሥራ ስለማስጀመር፤

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት፣ የዐማራን ነገድ ከፈጽሞ ጥፋት የመታደግና ድምፅ አልባ ለሆነው ዐማራ ድምፅ ለመሆን ለቆመለት ዓላማ ስኬት ዕውን መሆን፣ የዐማራው ድምፅ ከአጽናፍ አጽናፍ እንዲያስተጋባ ለማድረግ፣ እንዲሁም የዓለም ማኅበረሰብ በዝምታ፣ የነገዱ ምሁራን ደግሞ በቸልታ የሚመለከቱት የዘር ጥፋትና የዘር ጽዳት ወንጀል እንዲቆም፣ ወንጀለኞች ለፍትሕ እንዲቀርቡ እገዛና ድምፅ የሚሆን «ሞረሽ የዐማራ ድምፅ» የተሰኘ የሬዲዮ ጣቢያ ለመጀመር በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛል። ይህ የሬዲዮ ጣቢያ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ተጨማሪ አማራጭ የመረጃ ምንጭ ከመሆን ባሻገር፣ ድምፁ ለታፈነው የዐማራው ነገድ ልሣን እና አንደበት በመሆን፣ ሕዝብን ለማንቀያ፣ ለማስተማሪያ፣ ለማሳወቂያና ለማደራጀነት ጉልህ ሚና ሊጫወት እንደሚችል ምክርቤቱ አምናበታል። በዚህ ረገድ እስካሁን የሬዲዮኑን ፕሮግራም ለማስጀመርና ሥራውን ለማስመቀጠል የተደረጉት ጥረቶች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ፣ ለሬዲዮው መርኃግብር መጀመር ወሳኝ የሆነው የገንዘብ ድጋፍ በማያቋርጥ መልኩ እንዲመነጭ፣ ልዩ ልዩ የገቢ ምንጮችን በመጠቀም የገንዘብ አቅሙን ለማጎልበት አካላትና አባላት የምችለውን ሁሉ ለማድረግ ቃል እንገባለን። ከሁሉም በላይ ገቢው አስተማማኝ የሚሆነው የሬዲዮኑ ደጋፊዎች በቋሚ አባልነት የቻሉትን ያህል በየወሩ ያላንዳች ጎትጓች መክፈል ሲችሉ ስለሆነ፣ በዚህ ረገድ ከራሳችን ጀምረን በየአካባቢያችን የሚኖረውን ዐማራ የሆነውን ብቻ ሳይሆን፣ ሰብአዊነት የሚሰማቸውን ሰዎች ሁሉ ስለሞረሽ የዐማራ ድምፅ ሬዲዮ» ዓላማ በማሳወቅ የገቢ ምንጩ አስተማማኝ እንዲሆን የየበኩላችን ሳንታክትና ሳንሰለች በትጋት ለመሥራት ዝግጁነታችን በድጋሚ እናረጋግጣለን።

